

# እውን የመላወሻ ሥፍራው ጠቧልን?

/ ገለታው - ከሣር ቤት 07/13/09 /

አገራዊ፣ ክልላዊና ዓለም ዓቀፋዊ ሁለንተናዊ ሀሳቦች ይንሸራሸሩበታል። የቢዝነስ ሥራውም ይጋጋልበታል። በሳንቲም ቤት ክፍያ እለታዊ ጋዜጦች ይከመከሙበታል። አእምሮውን ትንሽ ሸንቆጥ ያደረገውም ፍልስፍና ብጩ ወግ ይዞ ከራሱ ጋር እየመከረና በኮሪዶቹ ላይ እየተመላለሰ፣ ለሰሚዎቹም፣ ለጆሮ ነፋሺዎቹም ሲያስተጋባ ይደመጥበታል - ይህ ሥፍራ።

ሻጭ፣ ገዥና ደላላው ያለቀጠሮ ይገናኙበታል። ሺህዎች እንደዘበት ተቆጥረው ይመነዘሩበታል። የኮሌጅ ተማሪዎች ስለ ትምህርታቸው አንስተው ይጠናኩበታል። ሲላቸው በአንዳቸው አንገት ስር ተሸሽገው ስለፍቅር ይንሸኳሸኩበታል፤ ኬክ ይጎራረሱበታል። በተለይ ረፋዱ ላይ ደጃፎቹ በተስተናጋጆች እንደተሞሉ ነው። ጡረተኛውን፣ ተማሪውን፣ ምሁሩን፣ የኃይማኖት ሊቁን በዓይነት ሰባስቦ ይዟል - ቦታው።

ስለቢዝነስ፣ ስለፍቅር፣ ስለጥበብ፣ ሙዚቃና ፍልስፍና የማይነካካ፣ የማይወራ ዲስኩር የለም። አንዱ ጉዳይ ይነሳል፤ ሌላው ይጣላል። አሉባልታውም ቢሆን ይናፈሳል። የፈጠራ ወሬውም እዚሁ ይፈበረካል፤ አንዱ ይረገማል፤ ያኛው ይመረቃል። ምኑ ቅጡ።

የባህር ማዶ እውቅ ሰዎች ህልፈተ - ሞት ሣይቀር መርዶ ይነገርበታል። የምርጥ ስፖርተኞች ህይወት ታሪክ ይዳሰስበታል። ስለጋብቻ እና ፍቺ ትኩስ ወሬም ይቀርብበታል። ፖለቲካ ግን የብዙዎችን ቀልብ ይስብና በጥልቀት ትንታኔ ይሰጥበታል። እድምተኛውም እንደ እውቀቱ፣ እንደየአቅሙና አመለካከቱ በመደገፍም ሆነ በመቃወም ዋቢ ማጣቀስ ካሻም 'የራሱ ነው፤ ማን አየው፤ ማንስ

ፈተሽው?' ወሬውን ያለከልካይ ጀባ ይላል። ሌላው ደጋፊ ይሁን ተቃርኖ ሀሳብ በማክል ማብራሪያ ይሰጥበታል - በአራት ኪሎ ካሬ በረንዳዎች።

ምናልባትም የፓርላማው መሰብሰቢያና የቤተ መንግስቱ በእዚያው አካባቢ መሆን ተፅዕኖ አሳድሮ ይሆን? እንጂ! ብቻ የአራት ኪሎ ካሬዎች እንደትናንቱ ሁሉ ዛሬም የፖለቲካ ወሬ የመነጋገሪያ መድረክነታቸውን ጠብቀው እንደያዙ አሉ።

ከሰሞኑ መጣል የጀመረው ዝናብና የማለዳው ቀዝቃዛ አየር መጠናከር ይሁን ሌላ የአራት ኪሎ ካሬ በረንዳዎች ከወትሮው በተለየ በተስተናጋጆች ጠም እንዳሉ ነው። አንድ ማኪያቶ አሊያም ሲኒ ቡና አዝዞ ለምን ያህል ጊዜ መቆየት እንደሚቻል የድርጅት ባለቤቶቹ ገደብ አያስቀምጡ እንጂ አንዳንድ አስተናጋጆች 'ይብቃና መቀመጫውን ለሌላ ተጠቃሚ ይልቀቁልን' ዓይነት ምልክታቸው ምችትዎን ቢነሳ አይደነቁ። በእነሱም ቢሆን አይፈረድም - ቢዝነስ አይደል።

ከጋዜጣ አዟሪዎቹ አንዱ የእለቱን የእትም ውጤቶች አቃብሎኝ ሌሎች ቋሚ ደንበኞቹን ፍለጋ ዓይነ መቃብዝ ያዘ። ሁሉም የእለቱ ጋዜጦች ማለት ይቻላል በፊት ገጾቻቸው ይዘቶቸው ከወጡት ዘገባዎች መካከል ሰፊውን ድርሻ ያገኘው ከሰሞኑ በተቃዋሚ ፓርቲዎች እየተነገረ ስላለው 'የፖለቲካ ምህዳሩ ጠቧል' አጀንዳ ነው። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ የተፈጠረው አለመግባባት ተከታዩን ትኩረት ያገኘ ወሬም ሆኗል።

በዚህ ሥፍራ ለዚህች ሰዓት በብዙዎቹ የካሬዎ ደንበኞች ዘንድ ተመራጭ ርዕስ ሆኖ የተገኘው በተቃዋሚዎች እየተነገረ ያለው 'በሀገሪቱ የፖለቲካ መላወሻው ሥፍራ ጠቧል' ስለሚባለው ቅሬታ ነው።

የካሬ በረንዳዎቹ ተጠቃሚዎች እርስ በርስ ባይተዋወቁም ችግር የለባቸውም። ወጉ ያለከልካይ ከዚህኛው ጠረጴዛ ወደዚያኛው በቀላሉ ይሸጋገራል። የወዲህኛው ተቀብሎ ለወዲያኛው ያቀባብላል። ሰብሳቢ፣ ቃለ ጉባዔ ያዥ ብሎ ነገር

አያሻውም። መደማመጥ፣ አለመደማመጥም፣ መግባባት አለመግባባትም መብት ነው። ጥሩ አድማጭ መሆንም ጭምር።

በመካከለኛው እድሜ ከሚገኘውና ትውውቅ ከሌለን ነገር ግን የሻይ ጠረጴዛውን ከተጋራኝ ጎልማሳ ጋር ፍላጎታችን ሆኖ ርዕስ ወሬውን ተቀላቀልን፤ በቅድሚያ በተናጠል ዘግየት ብሎም በጋራ። ለጨዋታችን መግቢያ እንዲሆን ቅድሚያውን ያገዘኩ። እናም እስቲ በእርግጥ በሀገሬ ተቃዋሚዎች በኩል እንደሚነገረን የፖለቲካ ምህዳሩ ጠቧልን? ጠቧል ሲባልስ እስከምን ድረስ ጥያቄዬን አከታተልኩ።

‘ብዙዎቹ የተቃዋሚ ፖለቲካ መሪዎች በሌላ ተደራቢ የግል ቢዝነስ ተጠምደው፣ ከሙሉ ሰዓት የፖለቲካ ሥራ ይልቅ የትርፍ ጊዜ አማራጭን ወስደው መንቀሳቀሳቸው ራሳቸው በራሳቸው ላይ የፈጠሩት ችግር ይመስለኛል። ያንንም ይኸንንም በአንዴ ለመርገጥ ታስቦ ከሆነም ለአፍታ ቆም ብለው ጉዟቸውን ቢፈትሹት ምክሬ ነበር’ አለኝ የቀረበለትን ትኩስ ቡና እያጣጣመ።

‘ከረ ለመሆኑ ተቃዋሚ ፓርቲዎቹ የፖለቲካ የቤት ሥራቸውን በሌሎች ጫንቃ እንዲከናወኑላቸው አስበው ከሆነም ይህ ደግሞ ሌላ ቀልድ። ያ ካልሆነ በአገሪቱ በተፈጠሩት የፖለቲካ መላወሻ ሜዳዎች የቱን ያህል እንደተሯሯጡበት፣ ያሉትን የመንቀሳቀሻ እድሎች የቱን ያህል አሟጠው እንደተጠቀሙበት፣ እስከምን ድረስም እንደዘለቁበት ቢነግሩን እንዴት ሽጋ በሆነ ነበር’ ሲል አከለ።

‘የለም ... የለም... አይሆንም’ በማለት አንዱ ከጎናችን ተቀበለ። ‘ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎቹ እንደሚሉት አሁንም ቢሆን የፖለቲካ ምህዳሩ ጠቧል፤ መፈናፈኛም አጥተዋል።’ ብሎ ሀሳቡን አጠናክረ።

ይህ ጉዳይ በብዙዎቹ የአገሬ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ግምገማና እሳቤ ዙሪያ እየተሸከረከረ ያለ ጉዳይ ስለመሆኑ ብዙ ማብራሪያ አላስፈለገም። ቢያስፈልግም ይኸው ወዳጄ ከዚያ በላይ ሊሄድ አልተቻለውም።

ዛሬ... ዛሬ አብዛኛው ህብረተሰብ ማለት ይቻላል ክፉና ደጉን ጠንቅቆ ያውቃል። የመረጃ ዘመን ላይ አይደለን። እናም የእያንዳንዱን ፍላጎትና እንቅስቃሴ በቀላሉ ይረዳል። በዚህ ሥፍራም የሆነው ይኸው ነው።

ብዙ መራቅ ሳያስፈልገን እዚህ አራት ኪሎ ፓርላማ ውስጥ በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ በሚሰናዱ መድረኮች በምክር ቤቱ ያሉ የተቃዋሚ ፓርቲ አባላት እየተሳተፉ ሀሳባቸውን መግለፅ መቻላቸው የፖለቲካ ምህዳር ስለመጥበቡ ያመላክት ይሆን? ሌላው ጥያቄ ነው።

በካፌዋ በረንዳ በአጋጣሚ የተሰበሰቡበትን ያግባባን ነጥብ አለ። ይኸውም ተቃዋሚ ፓርቲዎች በነፃነት አቋምና ፕሮግራሞቻቸውን በህዝብ መገናኛ ብዙሀን ማንሸራሸርና መግለፅ የቻሉት በዚህችው የፖለቲካ ምህዳሩ ጠቧል ባሉት አገር ውስጥ ስለመሆኑ ነው።

በፓርላማ ውስጥ 'የተቃዋሚዎች ቀን' ተሰይሞ ያሻቸውን ጉዳይ የሚጠይቁበት ሥርዓት የተዘረጋው፤ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተወሰኑ ጊዜያት ፓርላማ እየተገኙ ከተቃዋሚዎች ለሚቀርቡላቸው ጥያቄዎች ምላሽ የሚሰጡበት አሰራር የተመቻቸው ይህችው የፖለቲካ መላወሻ ስፍራው ጠቧል ተብሎ በተቃዋሚዎች በሚገለፅባት ሀገር ነው።

የፖለቲካ ምህዳሩን ለማስፋት ብሎም ጅምር ዴሞክራሲያዊ ስርአቱን ይበልጡን ለማጎልበት በተለያዩ ጊዜያት በገዥው ፓርቲና በተቃዋሚ ቡድኖች መካከል ተደጋጋሚ የምክክር መድረኮች በፓርላማ ውስጥ ተዘጋጅተዋል። የፓርላማ ደንብና ስርዓት እንዲሁም የምርጫ ቦርድ ህጎችን ያስታውሱ። ይህም የተከናወነው የፖለቲካ ምህዳሩ ጠቧል እየተባለ በተቃዋሚ ፓርቲዎች በሚነገርባት አገር ነው።

እውን በዚህች አገር የፖለቲካ መላወሻ ሥፍራው ጠቧልን? ህገ ወጥነትንና ስርዐተ አልበኝነትን ለማራመድ ፍላጎቱ ላላቸው፤ ህልምና ቅዥታቸው አፍራሽ መንገዶችን መከተል ምርጫ ለሆነባቸው፤ ነውጥ፤ ሁከትና ብጥብጥ ድብቅ አጀንዳ

ይዘው መንቀሳቀስ ለሚሹት በእነሱ ቋንቋ በእርግጥም የፖለቲካ ምህዳሩ ቢጠብቁ፣ የመላወሻ ሜዳው ቢያንስ አይገርምም፣ አይደንቅም፡፡ ሚዛን አይደፋም፡፡ ለሰላማዊና ህጋዊ ተጓጉሮች ግና ፈረሱም ሜዳውም ይኼው፡፡

በአራት ኪሎሞ ካፌ ከዚህ በላይ ለመቆየት ጊዜ አላገኘሁም፡፡ የጋዜጣ የንባብ ኪራይና የማኪያቶ ሂሳቤን ከፍቼ የሀሳብ ተጋሪዎቼን ተሰናብቼ ለሌላ ቀጠሮዬ ጉዞ ወደ

ለገሀር - ሠላም፡፡

ስለፅሁፉ ያለዎትን ማንኛውንም አስተያየት [abaydagi@yahoo.com](mailto:abaydagi@yahoo.com) ይላኩልን